

# የባንክ የቁጠባ ሂሳብ እንዴት



ጁን 2010

How to open a bank account - Amharic

የሰደተኝነት ሁኔታ፣ የሰብአዊ ክለሳ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ (DLR) ወይም ለመቆየት የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ (ILR) ካለዎት፣ በስኮትላንድ ውስጥ ወይም በታላቋ ብሪታንያ በማንኛውም ክልል ውስጥ የባንክ ቁጠባ ሂሳብ መክፈት ይችላሉ።



ሆኖም ግን፣ ባንኩ ለእርስዎ ሂሳብ ከመክፈቱ በፊት፣ ስለ እርስዎ ማንነት እና አሁን ስለሚገኙበት አድራሻ እርግጠኛ የሆነ መረጃ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ።

ይህ በራሪ ወረቀት የባንክ ቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ምን አይነት ሰነዶች እንደሚያስፈልግዎት እንዴት ሂሳብ እንደሚከፍቱ እና እኛ እንዴት ልገንገረዎ እንደምንችል ይገልጻል።

## የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ምን ያስፈልገኛል?

እያንዳንዱ ባንክ የራሱ የሆነ ተቀባይነት ያለው መለያ ሰነዶች አሉት እና አንዳንድ ባንኮች ከሌሎቹ የበለጠ መረጃ ሊፈልጉ ይችላሉ። በአብዛኛው የባንክ ሂሳብ ለመክፈት እርስዎን በተመለከተ የሚከተሉትን የሚያረጋገጡ የባንክ ሰነዶችን ለባንኩ መስጠት ያስፈልግዎታል።

- መታወቂያ;
- የጥገኝነት ሁኔታ፣ እና
- አድራሻ

አብዛኞቹ ባንኮች ኮሪጅናል ሰነዶችን ወይም ትክክለኛነታቸው የተረጋገጡ ቅጂዎችን ብቻ እንደሚቀበሉ ያስተውሉ።

## ቢያንስ ከሚከተሉት አንዱን የማንነት ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልግዎታል ለምሳሌ፡

ያሉበትን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ከመኖሪያ ቢሮዎ የተጻፈ ደብዳቤ ( የጥገኝነት ሁኔታ፣ የሰብአዊ ክለሳ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ፣ ለመቆየት የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ ) እና ለመሰራት ፈቃድ ያለው - ኮሪጅናል ሰነድ ወይም በመኖሪያ ቢሮ የተረጋገጠ ቅጂ፤

- የአገር ውስጥ ቢሮ ሁኔታዎን (የሰደተኝነት ሁኔታ፣ የሰብአዊ ክለሳ፣ ወሰን የሌለው ፈቃድ ወይም ለመቆየት የጊዜ ገደብ የሌለው ፈቃድ) የሰራ ፈቃድ የሚያረጋግጥ ደብዳቤ - ዋናውን ሰነድ ወይም በአገር ውስጥ ቢሮ የተረጋገጠ ቅጂ

- የአገር ውስጥ ቢሮ የማንነት ምስክር ወረቀት - ኦሪጅናል ሰነድ ወይም ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ ቅጂ ከመኖሪያ ቢሮ የሚጣቀሻ ቁጥር ፣ የትውልድ ቀን እና ሰነዱ ጊዜው የሚያበቃበት ቀን ጋር።
- የእርስዎን የጥቅማ ጥቅም መብት የሚያረጋግጥ የጥቅማ ጥቅም ማሳወቂያ ደብዳቤ ፣ ወይም
- የሰደተኝነት ሁኔታ ሰነድ ።

**እንዲሁም ቢያንስ አንድ የአድራሻ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልግዎታል ለምሳሌ፡**

- ስምዎን እና አሁን ያሉበትን አድራሻ የሚያመሳይ ከአገር ውስጥ ቢሮ የተጻፉ ደብዳቤዎች፤
- ስምዎን እና አሁን ያሉበትን አድራሻ የሚያሳዩ የክፍያ ደረሰኞች፤
- ከመንግስት ድርጅት የተጻፈ ደብዳቤ፣ ለምሳሌ ከሰራ ማዕከል፣ ስምዎን እና አሁን ያሉበትን አድራሻ የሚያሳይ፤ ወይም
- ስምዎን እና አሁን ያሉበትን አድራሻ የሚያሳይ የቤት ኪራይ ስምምነት።

ባንኩ ከዚህ የላቀም ተጨማሪ መረጃ ሊጠይቅዎ ይችላል፣ ለምሳሌ የገቢዎን ማረጋገጫ።

**የባንክ ሂሳብ ለመክፈት የት መሄድ አለብኝ?**

እርስዎ የመረጡትን ባንክ መሳብኝት ያስፈልግዎታል እንዲሁም ከዚህ በላይ እንደተገለጸው ማንነትዎን የሚያሳይ እና የሚኖሩበትን አድራሻ የሚገልጽ ሰነዶችን ይዘው ይሂዱ። Lloyds TSB (ሎሊድስ ቲኤስቢ) እና Barclays(ባርክሌይስ) ሊመርጧቸው ከሚችሉ ባንኮች መካከል ጥቂት ምሳሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ወደ ባንኩ ብቅ በማለት መወያየት አልያም ወደ ባንኩ በመደወል በቅድሚያ ቀጠሮ ይዘው ማነጋገር ይችላሉ።

ባንኩ የሚገኝበት የአድራሻ ዝርዝሮች በስልክ ማውጫዎ ላይ ወይም የባንኩ ድረ ገጽ ላይ ይገኛሉ።

**ሂሳብ ለመክፈት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?**

የማመልከቻ ሂደቱ እንደሚሄዱበት ባንክ አይነት ይለያያል ሆኖም ግን ትክክለኛ ሰነዶችን አስከፊ ድረስ ፣ በአብዛኛው ከ2-3 ሳምንታት መብለጥ የለበትም።

ማመልከቻዎ ለተጨማሪ እይታ ወደ ልዩ የሰራ ክፍል የሚመራ ከሆነ፣ ሂሳብ ለመክፈት ከሚወስደው ጊዜ ረዘም ያለ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። የባንኩ ሰራተኞች ማመልከቻዎን የሚመሩት ከሆነ ያሳውቅዎታል እንዲሁም መመራቱ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ያብራራልዎታል። በተጨማሪም ማመልከቻዎ ውሳኔ ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ መግለጽ ይኖርባቸዋል።

**መሰረታዊ የባንክ ሂሳብ ተሰጥቶኛል፤ ምን ላድርግበት እችላለሁ?**

መሰረታዊ የባንክ ሂሳብ መሰረታዊ የሆነ የባንክ አገልግሎትን ይሰጣል። ለመክፈል እና ገንዘብ ለማውጣት ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

በመሰረታዊ የባንክ ሂሳብ ሊያደርጉ የሚችሉት፤

- አንድ ድርጅት ወይም ቀጣሪ ያሉ የውጭ ምንጮች በቀጥታ በባንክ ሂሳብዎ የገንዘብ ክፍያዎን እንዲያስተላልፉበት ሊያደርጉ ይችላሉ፤
- ለሌሎች ሰዎች በ'ቋሚ ትዕዛዝ' ('standing order') ወይም በአንድ-ጊዜ ዝውውር አማካኝነት በኤሌክትሮኒክስ ገንዘብ ለመክፈል ያስችልዎታል፤
- 'በቀጥታ ብድር' ('direct debt') አማካኝነት ሌሎች ሰዎች በቀጥታ ከቁጠባ ሂሳብዎ ላይ ገንዘብ እንዲወሰዱ ለመፍቀድ ያስችልዎታል፤ እና
- ከገንዘብ ማሸኖች ውስጥ ገንዘብዎን ለማውጣት ይችሉ ዘንድ የብድር ካርድ (debt card) ይቀጣላሉ። ግዢዎችንም በቀጥታ መስመር ወይም በሱቆች ውስጥ ማድረግ ይችላሉ (ይህን ከባንኩ ያጣሩ) ።

**ለማገኛቸው አገልግሎቶች እከፍላለሁን?**

አብዛኞቹ መሰረታዊ የሂሳብ አገልግሎቶች ነጻ ናቸው። በታላቋ ብሪታንያ ውስጥ አብዛኞቹን የገንዘብ ማሸኖች ለመጠቀም መክፈል አያስፈልግዎትም። ሆኖም ግን፤ ሂሳብዎ ውስጥ በቂ ገንዘብ ከሌልዎ እና እርስዎ የፈቀዱት ቀጥተኛ የብድር ክፍያ በቁጠባ ሂሳብዎ ውስጥ ገንዘብ ባለመኖሩ ምክንያት ሲዘገይ ባንክዎ ክፍያ ሊያስብዎት ይችላል።

**የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ካልቻልኩ ሌሎች ምን አይነት አማራጮች አሉኝ?**

የባንክ የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ካልቻሉ፤ የፖስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ለመክፈት ማመልከት ይችላሉ። ይህ የባንክ ሂሳብ ለመክፈት ለማይችሉ በጣም ቀላል የሆነ እና ጥቅማጥቅም፤ የመንግስት ጡረታ እና የታክስ ብድር ክፍያዎችን ለሚቀበሉ ሰዎች ሊሆን የሚችል የአገልግሎት አይነት ነው። አንድ የመኖሪያ ቤት ጥቅም ጥቅም፤ ከሰራ ጋር የተያያዙ ጡረታዎች፤ ወይም ከቀጣሪዎ የሚከፈሉ ደምወዞች ያሉ ማንኛውም ክፍያዎች ሊከፈልበት አይችልም።

ጥቅማጥቅም የሚቀበሉ ከሆነ፤ በአካባቢዎ ያለውን የሰራ ማዕከል የፖስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ለመክፈት ያስችልዎትን 'የግብዣ ደብዳቤ' እንዲሰጥዎ ይጠይቁ ።

የፖስታ ቤት ካርድ ሂሳብ ያለምንም ክፍያ፤ በማንኛውም ፖስታ ቤት በሚሰጥዎ የብድር ካርድ አማካኝነት ገንዘብ ለማውጣት ያስችልዎታል።

**አድራሻ ብለውጥስ?**

አንድ ጊዜ የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ከከፈቱ፣ አድራሻዎን በሚቀይሩ ጊዜ ሁልጊዜም ቢሆን ባንክዎን በተቻለ ፍጥነት ያሳውቁ።

**የሰከቲሽ የሰደተኞች ምክርቤት እንዴት ነው የሚረዳኝ?**

ለባንክ የቁጠባ ሂሳብ ቀድሞውኑ አመልክተው ከሆነ እና ለመክፈት ስኬታማ ካልነበሩ፣ ለምክር እኛን ማነጋገር ይችላሉ። በነፃ ስልካችን: 0800 085 6087 ሊያነጋግሩን ይችላሉ። ይህ ቁጥር ከተቀማጭ ስልክ ብቻ ነው ነፃ የሚሆነው።

ከዚያም አማራጮችን ለመወያየት ያስችልዎት ዘንድ ከባንኩ ጋር ቀጠሮ እናስይዝልዎታለን፣ በቀጠሮዎ ቀንዎም ድጋፍ ለመስጠት አብረንዎ እንሄዳለን። ያስተውሉ ይህንን ድጋፍ የምንሰጥዎ በመጀመሪያ እርስዎ የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ለመክፈት ሙከራ ካደረጉ በኋላ ያልተሳካልዎት ከሆነ ብቻ ነው።

**ነጻ የፋይናንስ አውደ ጥናት ይሳተፉ**

ስለባንክ ሂሳቦች ፣ ገንዘብ ማስተዳደር እና ብድር የበለጠ ለማወቅ ከፈለጉዎቹም የንግድ ስራ ለመጀመር የመጀመሪያውን እርምጃ ወስደው ቢሆን፣ የእኛ ነጻ የፋይናንስ ትምህርት ፕሮጀክት አውደጥናት ጥሩ የመነሻ ነጥብ ይሆንዎታል።

ለበለጠ መረጃ በዚህ ኢሜይል አድራሻ መልእክት ይላኩ [carolanne.nehme@scottishrefugeecouncil.org.uk](mailto:carolanne.nehme@scottishrefugeecouncil.org.uk)  
ስልክ: 0141 223 7971 ሞባይል: 07734 030761